

የትግላችን መነሻና መዳረሻ ምንድነው?

ብቅ ብቅ ባለ ሣር የተሳበ በሬ፣
አኛን ከከፈተች መሬት ይተርፍ ይሆን!

ከእውነቱ ፈረደ

ለምን ሕዝባዊ ትግል አስፈለገ? መስዋዕትነቱስ የሚከፈለው ምንስ ለመቀዳጀት ይሆን?

ህይወት፣ ዕውቀት፣ ጊዜና ገንዘብ ለሰው ልጅ እጅግ አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። የሰው ልጅ እነዚህን መሠረታዊ ሀብቶቹን አሳልፎ መስጠት ካለበት በአንጻሩ ብልጫ ያለው ካልሆነም ተመጣጣኝ የሆነ ምላሽ መሻት ይገባል።

ብሶት ብዙ ጊዜ የሚፈጥረው ትግል፣ በአግባቡ ካልተደራጀና ከታች ወደ ላይ ከላይ ወደ ታች በሚንቀሳቀስ አካሄድ ካልተመራ፣ ትግሉ ያልተቀናበረና ግብታዊነት የሰፈነበት ይሆናል። በንቃት የተደራጀ ከሆነ ቀጣዩን ትግል መልክ ለማስያዝ ጠንካራ ድርሻ ይኖረዋል። በዚህ መልክ ትግሉ ከተመራ የሚከፈለው መስዋዕትነት በወጤት የጎመራ ይሆናል።

እዚህ ላይ ልናስተውለው የሚገባ ዐብይ ጉዳይ በተበታተነ መልክ ለሚደረግ ትግል የሚከፈለው መስዋዕትነት በራሱ ብቃት የሌለው ባዶ ነው ማለት ሳይሆን፣ ለተከታዩ ትግል አስተዋጾ እንዲኖረው በማድረግ በኩል ከፍተኛውን ሚና መጫወት የሚገባቸው አለሁልህ፣ መሪህ ነን ፣ የሚሉት የፖለቲካ ተዋኒያን የሚጠበቅባቸውን ማድረግ የተሳናቸው መሆኑን ነው ። እንደውም አንዳንዴ አመራር ሰጭ ድርጅቶች ሲታዩ ሌላውን መምራት ቀርቶ እራሳቸውን ለመምራት መሪ የሚያሻቸው ይመስላሉ።

ይህን ለማለት የገፋፋኝ ዐላማን ፣ ጽኑ እምነትንና ራዕይን ሰንቆ አመራር መስጠት የሚችል ድርጅት እና የዚህ ድርጅት አካል የሆኑት የፖለቲካ ተዋኒያን ሀላፊነታቸውን ለመወጣት ያላቸው ብቃትና ዝግጁነት ጥያቄ ወስጥ በመግባቱ ነው። ይህም ሆኖ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚደረሰበትን እንግልት፣ ግፍና ስቃይ በተናጠልም ሆነ በቡድን እየተቃወመ በሀገሪቱ ባይተዋርና ሁለተኛ ዜጋ ሆኖ መታየትን አልፏቸውም በማለት ህዝባዊ መስዋዕትነት በመክፈል ላይ ነው።

የህዝቡን ትግል እናደራጃለን የሚሉ ድርጅቶች፣ ተሞክሮአቸው የሚያሳዩው አብዛኞቹ እንደ ስልት በጋራና በህብረት ትግል (ሸንጎ፣ ጥምረት፣ የሲያትሉ ትብብር...) የሚያራምዱትም፣ ሆነ በራሳቸው የቆሙት ፣ ህብረብሔራዊ አጀንዳ ቀርፀው ተስማሚ በሆነ ርዮተዓለም ዙርያ ተሰባስበው ሲጓዙ አይታዩም። እነዚህ በተቃዋሚ ጎራ ያሉ የፖለቲካ ድርጅቶች በምን በምን የጋራ መርሃ ግብር አላማና አቋም ነው የተሳሰራችሁ? የሚለውን ጥያቄ ሳያድቡሰብሱ መመለስ ይገባቸዋል ።

የኢሕአዴግን ህገ መንስት የተቀበሉና ያልተቀበሉ፣ የዘርና ጎሳ ፖለቲካ የተቀበሉና ያልተቀበሉ፣ ኢትዮጵያ ነባር ሀገር ናት፣ የሚሉና እንዲሁም የመቶ ሃምሳ አመት ዕድሜ ወጤት ናት የሚሉት ፣ ይህንን ቅይጥና ሽንገርጉር አቋማቸው በወንፈት ሳይበጠር በጋራ ሊጓዙ ያበቃቸው ሚስጢር ምድር ነው? ይህ ጥበብ ወይስ ታክቲክ ተብሎ ሊወሰድ ይችላል ይሆን? ሚስጥሩ ሲገለጥ “ልክክልህ እከክልኝ” ወይም አንዳንዶች እንደሚሉት መሞዳሞድ ከሆነስ?

የበግ ለምድ ከለበሱት ዉስጥ ቻሚዉ እረኛ እዉነተኞችን መለየት ከተሳነዉ የእረኛዉ መፍዘዝ ወይስ ሁሉም አስመሳይ ለምድ የለበሱ በመሆናቸዉ ነዉ? ስልቻም ቀልቀሎ...!ይባል የለ ታዲያ። ይህ የመሪ ድርጅት እጦት ሳይበግረዉ ህዝባችን በየአካባቢዉ ካለፉት አመታት ጀመሮ እየደረሰበት ያለውን ጥቃት ለመከላከል በቁርዎች በፋኖዎችና በጎበዝ አለቆች እየተመራ ከአደባባይ ሰልፍ እስከ ሽምቅ ውጊያ ድረስ ለመዝለቅ ተገዷል። አንዳንዶች ይህንን ሐቅ ከመካድም አልፈዉ የሕዝባዊ አመፁን ውጤት እነሱ የፈጠሩት አስመሰለው ከማቅረብ አልቦዘኑም። ከታሪክና ከህዝብ ተሰውሮ መኖር አይቻልምና ህዝባችን በትግሉ ማዕበል ውስጥ በመገኘቱ እውነቱን በግልጽ ያውቀዋል። እንዚህ ዋሾዎች ግን ያደቁነ ሠይጣን ሳያቀስ አይለቅም እንዲሉ የድሉ ቀን ሲመጣ ቆዳቸውን ለውጠው፤ መልካቸውን ቀይረው መምጣታቸው አይቀሬ ነውና፤ ዐመተ ፍዳቸውን እና ዐመተ ኩነኔያቸው በየፈርጁ ሊከተብ ይገባል። የክህደት ታዋቂነት ከሃዲ ያስብል እንደሆነ እንጂ ሀቀኛ የሚያሰኝ አይደለም።

ሌላው አሳሳቢ ጉዳይ የፖለቲካ ትግላችን አቅጣጫ ነው።

ግባችን ደሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን መገንባት እንደሆነ ብዙዎቻችን በጽንሰ ሐሳቡ ብንግባባም ፤ ይህንን ግብ እዉን ለማድረግ ምን ዐይነት አካሄድ መጋዘን አለብን ? የሚለው ጥያቄ ግን ትኩረት አግኝቶ የተመለሰ አይመስልም።

ይህ ጉዳይ ምላሽ ያለማግኘቱ “በሬ ሆይ በሬ ሆይ ሳሩን አየህና ገደሉን ሣታይ” እንዲሉ የሚፈጠሩ ፖለቲካዊ ሁኔታዎች እያማለሉን የዘነጋነው ወይንም ሆን ብለን ያለፍነው ወይንም ሸፋፍንን በማለፍ የፍርድ ቀን ለመጠበቅ በማሰብ ከሆነ ውጤቱ የከፋ ይሆናል።

የአገራችንና የሕዝባችን ዋና ችግርና አደጋ ኢሕአዴግ የሚከተለው የፖለቲካ መሰመርና ፖሊሲ ነው። ይህ ጎሳን፤ ቋንቋንና ዘርን መሰረት ያደረገና ሀገሪቱንም በክልል የሸነሸነ አገዛዝ ለችግሮቻችን ሁሉ መሰረታዊ ምክንያት ሆኗል። ሕገ መንግስቱም የዚህ እኩይ የአገዛዝ ውጤት በመሆኑ፤ ከመቅድሙ አንስቶ ‘ብሄር ብሄረሰብ ህዝቦች ...’ በሚል አባዜ ተጠምዶ ሕዝባችን ከኢትዮጵያዊነት ይልቅ ወደ ጎሳዊነት እንዲያመዘን ቢያስገድድም መከራው ዘለቁታ አልኖረውም። ውሸትና ንጋት እያደር ይገለጥ የለ!

የነገይቷን ኢትዮጵያ ለመገንባት የዛሬው ትግላችን የነባሯ እትዮጵያ ታሪክ በትውልድ ቅብብሎሽ የዳበረ እሴትና አብሮነትን ማዕከል ያደረገ መሆን አለበት። በኢትዮጵያዊነት የሚገለፀዉን ሕብረ-ብሄራዊነት አጀንዳ ለማስፈፀም ካልተባበረና ካልተነሳ በስተቀር የመሰዋዕትነታችን ውጤት አሁንም ፍሬ አልባ ከመሆን አያልፍም። ይህን ሐቅ መቀበል ሊከብድ ይችላል። መድሐኒትስ ይመር የለ! ስለዚህ መፍትሄው እውነትን ተናገሮ የመሸበት ማደር እንዲሉ ለዕውነት መሰዋዕትነት መክፈል ነው።

ዛሬ በምድር ላይ ያለው እንቅስቃሴ ቤተመንግስትን ለመንጠቅ በቀጥታ ያነጣጠረ መሆኑ መልካም ቢሆንም፤ የኢትዮጵያና የኢትዮጵያውያኖች ሕልም ግን በ4 ኪሎው ቤተ መንግስት የሚረካ ሣይሆን የዕርካታ ምንጫችን መሠረት “አንድ ሕዝብ ኢትዮጵያውያን አንድ አገር ኢትዮጵያ “ ሁላችንም የአንድ አገር ዜጋ በሚል የተግባባና የተቀናጀ ትግል ዙሪያ ፀንቶ መቆም ነው። ከዚህኛው ምንጭ ዳግም የነጻነት ጥማት አይገጥመንምና።

አማራው ለኦሮሞው፤ ኦሮሞው ለትግራይ፤ ደቡብ ለሰሜን፤ ምእራቡ ለምስራቁ ወዘተ...፤ ወንድማማች ነን መባባሉ ብቻ ዋስትና አይሆነንም።

ወያኔ ተወገደም አልተወገደም ከእንግዲህ “እኛን (ኦሮሚያን)ሊገዛ አይችልም” የሚለዉ አባባል በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ የተመሰረተችዉን ኢትዮጵያና ሕዝቧን ይገልጻልን?? ምሳሌ(ስኔ)--አንድ ኢትዮጵያዊነት ፍልስፍናን መሠረት ያደረገ ግዙፍ ተራራ ከመሀል ስፍራ ላይ ቆሟል። በሌላኛው

ጠርዝ ደግሞ በጀቀመ(የፈጠራ ስም)ና ኃደኞቹ በዘር በቻንቻ ማንነትና በክልል አስተዳደር ላይ የተገነባ አስተሳሰብ(ፍልስፍና)አለ። የእነጀቀመ አስተሳሰብ ሳይሆን ፣ ግዙፍ ተራራ ከሆነ ወደነ ጀቀመ የመጣ ይህ ታክቲክ ወይስ ኢትዮጵያዊነትን ለድርድር ማቅረብ?

እዚህ ላይ ጆሮ ያለው ይስማ፣ግን በአእምሮው ያስተውል። የኢትዮጵያ ሕዝብ በኢሕዴግና በዘረኞች ተክዷል።ይህ ሀቅ እንጂ ወዳጅነትን ለማብዛት ተብሎ የሚደሰኩር ፕሮፓጋንዳ አይደለም የታክቲክ ዉጤትም አይደለም።

ይህን ስንረዳ ብቻ ነዉ ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ጋር በመወዳጀት የዘይት ሀብት ላይ ተደግፎ ከመታገል ይልቅ የተጎሳቀለዉንና ሳያጣ ያጣ በሆነዉ ኩሩ ሕዝብ ጉልበት፣ ላብና ደም ስንተማመን ነዉ በጋራ ወደ ፊት መትመም የምንችለዉ።

ማጠቃለያ--

መስዋዕትነታችን ዋጋ እንዲኖረውና ትግላችን በነባሯ ኢትዮጵያ ታሪክ ላይ የተዋቀረ፤ ሕብረ ብሔራዊ አጀንዳ ያነገበ፤ ሉዐላዊነቷ የተከበረ፤ ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን ማቀዳጀት የሚችል የሀሳብ ፣ የርዕዮት-ዐለም ፣ የተግባር አቅም ያለዉ ሊሆን ይገባል። አካሄዱም ከብሄር ተኮር (ጎሰኛነት) አደረጃጀትና ርዕዮት-ዓለም የፀዳ መሆን አለበት።

ጎሰኝነት የቱን ያህል ህዝቡን ለማነሳሳት የጠቀመ ቢመስልም ውጤቱ ግን አንድነት ሳይሆን ልዩነት ነው። የዘር ማንነት የክልል ፖለቲካ አደረጃጀትን ማዕከል ባደረግ ትግል የቤተመንግስትን ሥልጣን ለመንጠቅ ይቻል ይሆናል፤ ግን ፋይዳው ለአንድነት ለዘላቂ ዕድገትና ብልጽግና ዳግም ነፃነትን እንዳንጠማ የተከፈለውን መስዋዕትነት አይከፍልምና እያስተዋልን መንዝ ይበጀናል። አለባብሰው ቢያርሱ ባረም ይመለሱ የሚለው አገላለጽ እንዳይመሰክርብን እንጠንቀቅ !!!

ኢትዮጵያ ለዘለዐለም ትኑር!
አሁንም ለወደፊትም ኢትዮጵያዊነት ያሸንፋል!